



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት

Federal Democratic Republic of Ethiopia
OFFICE OF THE PRIME MINISTER

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ለከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች ያስተላለፉት መልእክት

የ2011 ዓ.ም የዕረፍት ወራት ክክረምቱ ተሰናብቶ ሄዷል። አሁን ደግሞ 2012 ዓ.ም ከሙሉ ዕድልና ደስታ ጋር በአደይ አባባ ፍካትና በምድር ገጽታው አረንጓዴ ልምላሜ አስደናቂ ውበት ተላብሶ ወደ አዲሱ የትምህርት ዘመን ይጋብዛችኋል። እንኳን ለዚህ አዲስ ዘመን አደረሳችሁ።

ነባርና አዳዲስ የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች ተስፋንና አዲስ ኃይልን ሰንቀው ወደ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ሲያቀኑ ከማየት የሚበልጥ ደስታ ወልደው ላሳደጉ ወላጆችም ሆነ ለእኛ ለሁላችን ሊኖር አይችልም። ለምንወዳት ሀገራችንም ቢሆን ልጆቿ ሲማሩና ሲመራመሩ ከማየት በላይ ተስፋ የሚያሰጣትና ደስታ የሚያጭርባት ነገር አይኖርም። ትምህርትን ፍለጋ ከሀገር ወደ ሀገር የመንከራተት ዘመን ታልፎ፣ ትምህርት ራሱ ካለንበት ቀዬና ከተማ ድረስ ከሚመጣበት ዘመን ላይ ለመድረስ ወድ ሀገራችሁና ሕዝቦቿ ብዙ ዋጋን ከፍለዋል።

በሁሉም የሀገራችን ቋንቋዎችና ባህሎች የትምህርትንና የዕውቀትን ጥቅም የሚገልጡ አባባሎች መኖራቸው ሕዝባችን ምን ያህል ለዕውቀት ዋጋ እንደሚሰጥና ሊቅን እንደሚወድና እንደሚያከብር ምስክር ነው።

የከፍተኛ ትምህርት ተማሪ አስተሳሰቡ ዓለም አቀፋዊ፣ ተልዕኮው ሀገራዊ ነው። ውድድሩም በዋናነት ከራሱና ከጊዜው ጋር ነው። ራሱንና ጊዜውን ያሸነፈ ወጣት ሀገሩን ዓለም ከደረሰበት ማዕረግ ከማብቃት ተሻግሮ ሀገሩን የዕውቀትና የቴክኖሎጂ ፈር ቀዳጅ መሪ ለማድረግ የሚተጋ ምሁር ነው። ውድድሩ ዓለም አቀፋዊ፣ ፉክክሩም የማያቋርጥ ነው። ተሸናፊው ጠላት ሰው ሳይሆን፣ ድህነትንና ኋላ ቀርነት ነው። የሚሮጠው ዛሬን ሳይጠቀምበት እንዳያልፈው፣ ነገም ሳይጋጅ ደርሶበት እንዳያመልጠው ነው። ክፉውን በመልካም ለማሸነፍ እንጂ በጎውን በማጥፋት የተሻለ መስሎ ለመታየት ዕውቀትና ጊዜውን አያባክንም። የዕውቀትና የጥበብ ተገዢ እንጂ ለማንኛውም የአካልና የአእምሮ ሱስ ምርኮኛ አይሆንም።

የከፍተኛ ትምህርት ተማሪ በሁሉ የሚማር፣ ክልዩ ልዩ ዕውቀት ምንጮች መቅዳት የሚችል የጥበብ ረሃብተኛ ነው። ከተለያዩ ባሕሎች የተለያዩ መላዎችን ለመካን ይተጋል። በየቋንቋዎቻችን የተሰወሩ ልዩ ልዩ ምሥጢሮችን ይመረምራል። ከብዙ ማህበረሰቦች ዘርፈ ብዙ ታሪኮችና ትውፊቶች ተሰናስሎ የሚሸመነውን ታላቅ ሀገራዊ ትርክት ለመረዳት ይማስናል። ልዩነትን ያደንቃል፣ አንድነትን ያደምቃል፣ ፍቅርን ያጋምዳል። ከእርሱ የተለየ ወገን ሲያገኝ በፍርሃት ሳይሆን በጉጉት አዲስ የዕውቀት በር ስለተከፈተለት በወዳጅነት በር ዘው ብሎ ይገባል።

የከፍተኛ ትምህርት ተማሪ የሀገር አማካይ የትውልዶች ድልድይ መሆኑን ይረዳል። ከኋላ ለሚከተሉት ሕጻናት አርአያ፣ ቀድመውት ለተራመዱ ጎልማሶችና አረጋውያን ደግሞ መከታ መሆኑን ይገነዘባል። ትናንትና ነገን በጠንካራ የሥራ ሞራል ዐለት የማገናኘትና በማይበጠስ የፍቅር ሠንሰለት የማስተሳሰር

ኃላፊነት እንደወደቀበት ከልብ ያምናል። የሚመኛትን ሀገር ለመገንባት፣ የሚፈልገውን ሥርዓት ለመዘርጋት፣ የሚያስበውን ማኅበረሰብ ለመመሥረት የሚያስችሉት ዕድሎች ሁሉ በእጆቹ ውስጥ እንዳሉና፣ የመድረሻ መንገዶቹም ከትምህርት ቤትና ከሕይወት የሽመታቸው ዕውቀቶች እንደሆኑ በትክክል ይገባዋል። ጊዜና እድል ከእጁ የጨመረለትን መልካም አጋጣሚ፣ በግዴለሽነትና በሞኝነት እንዳያጣው እንደ ዕንቁ ተጠንቅቆ ይጠብቃል።

በየክፍተኛ ትምህርት ተቋማት የምትገኙ ወጣት የሀገራችን ተስፋዎችና ተማሪዎች፣

ኢትዮጵያ በብዝሃነቷም በአንድነቷም ምን እንደምትመስል ለማወቅ ግቢዎቻችሁን ማየት ይበቃል። ደግሞም ትናንት እንዴት እንዳለፍን ትምህርቶቻችሁ በታሪክ ይገልጡላችኋል። ነገ ምን መሆን እንዳለብን በውስታችሁ በተጠነሰሱ ራዕዮቻችሁ ልቡናችሁ ያመለክታችኋል። የሀገራችንን ልዩ ልዩ ጸጋዎች እንያዝ። ከትናንቱ በጎ በጎውን ወስደን፣ ክፉውን አርመን፣ የሁላችንንም ጥንካሬ በአንድ አዋሕደን፣ ለመጓዝ ካልቻልን እንዴት መቀጠል ይቻላል? ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ሰው ይቅርና፣ ለብቻው ደምቆና ገዝፎ መፍሰስ የሚችል አንድም ወንዝ የለም። የወንዞቻችን ታላቅነት በአንድነት ተደምረውና ተደማመረው በሚፈሉት ዝናብና ምንጭ፣ ኩሬና ጅረት በሚገኘው ውኃ ነው። ዓባይ ከሀገር ሀገር ግንድ ቢያንከባልል፣ ግብጽና ሱዳንን ቀጥ አድርጎ ቢመግብ፣ ምሥጢሩ ያለው ባርና ተከቤ ጣና ሌሎች ስማቸውን የማናውቃቸው ብዙ ጅረቶች ተደምረውበት ብርቱ በመሆኑ ነው። ብቻውን ታላቅ የሚሆን የለም። ክፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችንም የመደመር ተምሳሌቶችና የአንድነትን ኃይልና የብዝሃነትን ውበት ማንጸባረቂያ ናቸው። ዩኒቨርሲቲ ማለትም ዩኒ - አንድ እና ቨርሲቲ-ብዙ ከሚል ቃል የተሠራ ነው አንድንና ብዙን የሚያይዘው ምሥጢር ደግሞ የመደመር ኃይል ነው።

ከአላፊው ትውልድ ይልቅ መጨው የእናንተ ትውልድ ጠንካራና የበለጸገች ኢትዮጵያ ያስፈልገዋል። ዛሬ እንደ ትናንት አይደለም። ባለንበት የ21ኛው ክፍለ ዘመን በራችን ዘግተን፣ ከዓለም ርቀንና ተነጥለን መኖር አንችልም። እኛ ባንሄድም ዓለም ራሱ ደጃችን ድረስ ይመጣል። የያዛችሁት ስልክና ከቤታችሁ ያሉ ቴሌቪዥኖች ይህንን አስረግጠው ይነግሯችኋል። ብቸኛው አማራጭ ከዓለም ጋር ተወዳድረንና ተባብረን፣ የተሻለን ሆነን በመገኘት አሸንፈን መገኘት ብቻ ነው። ደካማ ሀገር ይዘን ጠንካራ ሕዝብ፣ ድካ ሀገር ይዘን አሸናፊ ትውልድ ሊኖረን አይችልም።

በገጠር የበጎች ዋና ጠላት ቀበሮ ነው። ቀበሮ ወደ በጎች በረት ራሱ መግባት ካቃተው መጥፎን ጠረኑን በነፋስ ትኩረት ይልክዋል። እርሱ ራሱ ከፍ ያለ ቦታ ይሆንና የነፋሱን አቅጣጫ ተከትሎ እግሩን በማንግት መጥፎ ጠረኑን ወደ በጎቹ ይልካል። በጎቹ በቀበሮው መጥፎ ጠረን ተደናግጠው መጀመሪያ በረታቸውን ያምሱታል። ቀበሮው ያለበትን አቅጣጫና ቦታ ከማወቅ ይልቅ ሲተራመሱ እርስ በርሳቸው መተማመናቸው ይጠፋል። በመጨረሻም እርስ በርሳቸው በቀንዳቸው ይዋጋሉ። ከዚያም በረታቸውን ሰብረው በገዛ እጃቸው ለቀበሮው ተንኮል ሲሳይ ይሆናሉ።

እናንተም በአንድ ላይ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በማህበር የምትኖሩ የዕውቀት ባልንጀሮች እንደ በጎቹ የዋሕ መሆን የለባችሁም። ሰላማችንንና ዕድገታችንን የማይፈልጉ በቀበሮ አስተሳሰብ የሚተዳደሩ ብዙዎች አሉ። እነርሱ በሰላማዊ ቦታ፣ በድሎት ሥፍራ ተቀምጠው ባለ መጥፎ ጠረን የቃላት ዘመቻቸውን ወደ መማሪያ ግቢዎቻችሁ ይልካሉ። የሐሰት ወሬ፣ የግጭት ቅስቀሳ፣ የብሔር ጥላቻ፣ በየኮሌጆቹ በየማኅበራዊ ሚዲያዎቹ ይልካሉ። እርስ በርሳችሁ እንድትጠራጠሩ፣ እንድትከፋፈሉና እንድትበጣበጡ ያደርጋሉ። በመጨረሻም በገዛ እጃችን ወደ ቆፈሩልን ጉድጓድ ሰተት ብለን እንገባለን። እነርሱ ምንም አይሆኑም። በድካው ልጅ ሕይወትና ሕልም ግን ይጫወታሉ። ተዋጉ ብለው ከቢጤዎቻቸው ጋር በግፍ በሰበሰቡት ገንዘብ ራት ይገባባሉ። ተነሡ ብለው ወደ ምቹ አልጋዎቻቸው ሄደው የተኛሉ። እናንተን ተሠወ፣ ሙቱ ብለው ሰብከው ሲጨርሱ እነርሱ ግን እድሜያቸውን ለመቀጠል ልጆቻቸውን ይዘው ወደ እረፍት ለሽርሽር ይሄዳሉ።

ወጣቶች በፍጹም አትሞኙ።

ማንኛውም ነገር ከማድረጋችሁ በፊት ወላጆቻችሁን፣ ሀገራችሁንና የነገ ተስፋችሁን አስቡ። እናንተ ግብ ያላችሁ ወደ አቀዳችሁት ዲላማ የምትገሠግሁ ባለ ሕልሞች ናችሁ። በተቆፈረለት መንገድ ሁሉ የምትፈሱ የትውልድ ኩሬና የመስኖ ውኃ አይደላችሁም።

ይህ የትምህርት ዘመን ሰላማዊ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዕውቀት እንጂ ስሜት፣ መተባበር እንጂ መገፈታተር፣ መደናነቅ እንጂ መናናቅ ይሁንላችሁ። በነገዋ ኢትዮጵያ ብሩህ ተስፋን የምታዩበት ዘመን እንዲሆን እንደ መንግሥት አበክረን እንሠራለን። የሀገራችን ዐቅም በፈቀደው መጠን ፍላጎቶቻችሁን ለማሟላት እንተጋለን። ከዚህ አልፎ ከመሥመር የሚወጣውን በጥባጭ በተገቢ መንገድ ወደ ትክክለኛው መሥመር እንዲመለስ ሕግን የማስከበር ኃላፊነታችንን እንወጣለን። እያንዳንዳችሁ ሕልማችሁ እንዲሞላና በሰላም ወጥታችሁ በሰላም ወደ ቤተሰቦቻችሁ እንድትመልሱ እንደ መሪያችሁ የሚቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ።

የእናንተንም፣ የሀገራችሁንም፣ የወገናችሁንም የነገ ሕይወት ለማቃናት - ዕድላችሁ በእጃችሁ፣ መንገዳችሁ በዕውቀታችሁ ላይ ነው። ያገኛችሁትን ዕድል ለአስናካዮች፣ የቀሰማችሁትንም ዕውቀት ለጨለማ አበጋዞች አሳልፋችሁ አትስጡ። ነገ የምታክሙን፣ የምትመሩን፣ ደህንነታችንን የምታስክብሩልን። ልጆቻችንን የምታስተምሩልንና ሀገራችንን ወደ ላቀ ደረጃ የምታሻግሩልን እናንተ ናችሁ። እናንተን ማገልገልና ማስተማር ከሁሉ የላቀና የከበረ ሥራ ስለሆነ ይህንን የምናደርገው በደስታ ነው።

አዲሱ የትምህርት ዘመን የዕውቀት ብልጽግና የምትጎናጸፉበት ይሁን።

ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ፣ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትነር!
ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ!
መስከረም 12 ቀን 2011 ዓ.ም